



የትምህርት ዓመት 2020/2021 የምዝገባ ጥራዝ

ከዲ.ሲ. የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ጋር በመሆን፣ ለ2020/2021 የትምህርት ዓመት እንኳን ደህና መጣችሁ! እባክዎን ለመጨረሻ የ2020/2021 የትምህርት ዓመት፣ ይህን የምዝገባ ጥራዝ (packet) ይሙሉ። እያንዳንዱን ቅጾች በቀላሉ ሊሞሉት በሚችሉበት፣ በፒ.ዲ.ኤ.ፍ. (PDFs) እንዲቀርብልዎ በማድረግ፣ መልስዎን ታይፕ እንዲያደርጉና መረጃዎችዎ በአጠቃላይ በጥራዝ ተፈላጊ ቦታዎች በቅድሚያ ተሰራጭቶ እንዲሞላ (pre-populate) አድርገን አዘጋጅተናል።

ሲጨርሱ፣ ጥራዙን ማተም፣ ደጋፊ የሆኑ ሰነዶችን ይሰብስቡና ወደ ትምህርት ቤትዎ የእንግዳ መቀበያ ቢሮ ይውሱ። ደረጃ በደረጃ የሆኑት መመሪያዎቹ፣ ከዚህ በታች ተካተዋል። ሁሉንም ሰነዶች በአንዳይን በ<https://enrolldcps.dc.gov/> ያገኛሉ። ትርጉሞችም በአማርኛ፣ በቻይኔዥ፣ በፈረንሳይኛ፣ በስፓኒሽ እና ቪትናም ቋንቋዎች ይገኛሉ። በDCCPS ውስጥ፣ የተማሪ መረጃዎችን ከፌዴራል መንግሥት ጋር አናጋራም።

በDCCPS ውስጥ ያለን ተልዕኮ፣ የተማሪዎቹ የቀድሞ መሳሪያዎቻቸው ወይም ሁኔታቸው ምንም ሆነ ምን፣ በእያንዳንዱ ትምህርት ቤቶቻችን ዓለም አቀፍ ደረጃን የጠበቀ ትምህርትን በመስጠት፣ ሁሉንም ተማሪዎች በኮሌጅ፣ በሰራ መስክ እና በሕይወት ስኬታማ እንዲሆኑ ማዘጋጀት ነው። ሁሉንም ተማሪዎች ማገልገላቸን፣ ክብርን እና ደስታን የሚያጎናጽፍ ነገር ሲሆን፣ ሌላ ግሩም የሆነ የትምህርት ዓመት እንዲገጥመን በጉጉት እንጠብቃለን።

እርምጃ 1. በዚህ ጥራዝ (packet) ያሉትን ቅጾች ይሙሉ

- ሀ. የመመዘኛ ቅጽ
- ለ. የነዋሪነት ማረጋገጫ ቅጽ
- ሐ. የስምምነት መግለጫ ቅጾች (የሚዲያ ስምምነት እና መልቀቂያ፣ የውትድርና ምልመላ መረጃዎን መልቀቅ፣ እና የማህበራዊ ስሜት ጤና አገልግሎቶች)
- መ. የ'My School DC' ቦታን መቀበል (የሚመለከት ከሆነ)
- ሠ. የተማሪ እና የወላጅ/አሳዳጊ መብቶች ማስታወቂያዎች
- ረ. የክትባት (Immunization) መስፈርቶች
- ሰ. ሁሉን ዓቀፍ የጤና ቅጽ
- ሸ. የአፍ ውስጥ ጤና ቅጽ

እርምጃ 2. ደጋፊ የሆኑ ሰነዶችን ማሰባሰብ።

ተማሪዎን ለማስመዝገብ ጥቂት ደጋፊ ሰነዶች ብቻ ይፈለጋሉ።

በማንኛውም የDCCPS ትምህርት ቤት አዲስ ተማሪ

- ሀ. አንድ የዕድሜ ማረጋገጫ ሰነድ - ምሳሌዎቹ የሚያካትቱት፡ የልደት ሰርተፊኬት፣ የሆስፒታል መዝገቦች፣ የቀድሞ የትምህርት ቤት መዝገቦች፣ ፓስፖርት፣ ወይም የጥምቀት ሰርተፊኬት
- ለ. የነዋሪነት ማረጋገጫ - ተቀባይነት ያላቸውን ሰነዶች እና ማረጋገጫ ዘዴዎችን፣ በነዋሪነት ማረጋገጫ ቅጹ ላይ ሙሉ ዝርዝሩን ይመልከቱ
- ሐ. የቤት ውስጥ ቋንቋ የዳሰሳ ጥናት - ይህን የዳሰሳ ጥናት ለማግኘት፣ የምዝገባ ቅጹን ይመልከቱ

አሁን ወደሚማሩበት የDCCPS ትምህርት ቤት የሚመለስ ተማሪ

- የነዋሪነት ማረጋገጫ - ተቀባይነት ያላቸውን ሰነዶች እና ማረጋገጫ ዘዴዎችን፣ በነዋሪነት ማረጋገጫ ቅጹ ላይ ሙሉ ዝርዝሩን ይመልከቱ

እርምጃ 3. ሁሉንም ጥራዝ እና ደጋፊ ሰነዶችን ወደ ተማሪዎ ትምህርት ቤት ቢሮ ያስገቡ።

የመመዘኛ ጥራዞችን፣ በተለመደው የሥራ ሰዓታት ወደ ተማሪዎ የ2020/2021 ትምህርት ቤት መግባት አለባቸው።

እርምጃ 4. ነፃ እና ቅናሽ ዋጋ ያላቸው ምግቦችን (Free and Reduced-Price Meals - FARM) ማመልከቻን ለመሙላት የቀን መቆጠሪያ ላይ ማስታወሻ ያድርጉ።

ለቤተሰቦች ነፃ ምሳ መቀበያ የሆነውን የFARM ማመልከቻ፣ ከሰኔ 24 ቀን 2012 ዓ.ም (July 1, 2020) ጀምሮ ዝግጁ ይሆናል። ማመልከቻዎቹ በአንዳይን በ<https://dcps.dc.gov/farm> ወይም ከትምህርት ቤትዎ የእንግዳ መቀበያ ቢሮ ይገኛል። ሁሉንም ቤተሰቦች ማመልከቻውን እንዲያስገቡ ይበረታታሉ።

በDCCPS ውስጥ ምዝገባን ለሚጠይቁ እያንዳንዱ ቤተሰቦች፣ ዓመታዊ የዲስትሪክት ነዋሪነት ማረጋገጫን DCPS እንዲጠይቅ ሕጉ የሚያስገድደው መሆኑን እባክዎን ያስተውሉ። DCPS ይህን የነዋሪነት ማረጋገጫ በምዝገባ ወቅት የካህን (የነዋሪነት ማረጋገጫው፣ ተማሪው ምዝገባውን ከጠየቀበት መጀመሪያ ቀን ጀምሮ በአስር የቀን መቆጠሪያ (ካላንደር) ቀናት ውስጥ) መረጋገጥ ይኖርበታል። በዲስትሪክቱ መስፈርቶች መሠረት የዲስትሪክት ነዋሪነትን ማረጋገጥ ካልቻሉ፣ ወይም ነዋሪ ያልሆኑ የሚከፍሉትን የትምህርት ቤት ክፍያ ለመክፈል ካልቻሉ፣ ተማሪዎ በDCCPS እንዳይማር ሊታገድ ወይም ለመገለል አስጊ ሁኔታ ላይ ሊጠለው ይችላል። ለማንኛውም ጥያቄዎች፣ እባክዎን የDCCPS የምዝገባ ቡድንን በenroll@k12.dc.gov ያነጋግሩ።

አድልዎ አልባ ማስታወቂያ፡ በስቴት እና በፌዴራል ሕጎች መሠረት፣ የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የሕዝብ ትምህርት ቤቶች በእውን ወይም ይሆናል ተብሎ በሚገመት ወይም በሚታሰብ፣ በዘር፣ በቀለም፣ በሃይማኖት፣ በዜግነት፣ በጾታ፣ በዕድሜ፣ በጋብቻ ሁኔታ፣ በአካላዊ ገጽታ፣ በጾታዊ አመለካከት፣ በጾታ መለያ ወይም አገላለጽ፣ በቤተሰብ ሁኔታ፣ በቤተሰብ ኃላፊነቶች፣ በትምህርት ደረጃ፣ በፖለቲካዊ ዝንባሌ፣ በዘር አመጣጥ (genetic) መረጃ፣ በጉዳተኝነት፣ በገቢ ምንጭ፣ በቤተሰብ ትስስር ውስጥ ባለ ወንጀል ሰለባ መሆን፣ ወይም ደግሞ በመኖሪያ ወይም በንግድ ስፍራ፣ አማካኝነት አድልዎ አይደርግም። ሙሉ ጽሁፉን ለማግኘት እና ተጨማሪ መረጃን ለማግኘት፣ <http://dcps.dc.gov/non-discrimination> ይጎብኙ።